

ህዝባዊነት፣ፀረ-ህዝብነትና ህዝቦችነት

ውድ የተከበራቸው አንባቢዎን ሆይ ስለ አገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ማለት የምፈልገው ሁሉ ባለፉት ሶስት ፅሁፎቻችን ያልኩት ነገር ስለሆነ ለዛሬ ብዙ አዲስ ነገር ይዠገን አልመጣሁም። ታዲያ ለምን መጣህ ብትሉኝ በአገሪቱ ያንገረበበ ከባድ አደጋ ከዛሬ ነገ ይፈታል ስል ስታቱ ለመቀልበስ የበለጠ ኃላፊነት አለበት የምለው አካል ስለ ጉዳዩ አሳሳቢነት እንኳን ያለው ግንዛቤ ከኔ ያነሰ ሆኖ ሲሰማኝ ዝም ስል ስለሚጨንቀኝ ብቻ ነው ተመልሼ የመጣሁኝ። ለማንኛውም ለዛሬ አለኝ ወደምለው ሀሳብ ልግባ። ሀሳቤን ለመረዳትና አስተያየታቸው ለማጋራት ውድ ግዜያቸው ስለምትሰጡኝ ደጋግሜ አመሰግናለሁ።

በአገራችን ብዙ ግዜ ነገሮችን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ማየትና መፈረጅ እንደ ባህል እያደገ መምጣቱ ብዙዎቻችን የምናስተውለው ይመስለኛል። አሁን አሁን ሰውም ሆነ አካል ከፖለቲካ አንፃር ለመገምገም ማለትም ለመደገፍም ሆነ ለመቃወም እይታው በአንደኛው ጫፍ ብቻ የተመሰረተ ፍርድ መስጠት እየለመድነው ነው። ጭፍን ተቃውሞ ወይም ጭፍን ድጋፍ ። በእኔ እምነት ደጋግሜም እንደገለፅኩት ለኢህአዴግና እሱ ለሚመራው መንግስት በአገሪቱ ላመጣው ለውጥ ሙሉ ድጋፍና እውቅና አለኝ። እንዲያም ሆኖ ኢህአዴግ ላሉበት መሰረታዊ ችግሮችና አደገኛ አዝማምያዎች ጠንካራ ትችት እያቀረብኩ መጥቻለሁ የሚል እምነትም አለኝ። ከዚህ አንፃር ኢህአዴግ ካለፉት የአገራችን መንግስታት በፍፁም ማወዳደር በማይቻል መልኩ በዚህ አገር በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖለቲካ በአጠቃላይ በሁሉም መስኮች ትርጉም ባለው መልኩ ለውጥ ያመጣ ድርጅትና መንግስት ነው የሚል የፀና አቋም አለኝ። ይህንን የበለጠ ለመረዳት ከሩቅም ሆኑ ከቅርብ ሌሎች መንግስታት ጋር በማወዳደር ኢህአዴግ ብልጫም ምርጫም ሊሆን የሚችልባቸው መስኮች ብዙ እንደሆኑ ኢህአዴግ ከቸልሲ ምን ይማራል በሚል አርእስት ባቀረብኩት የመጀመሪያ ፅሁፌ አስፍራለሁ። ያም ሆኖ ግን ኢህአዴግ ራሱ የፈጠራቸው አስገራሚ ሁሉን አቀፍ ለውጦች አገሪቱ በታሪኳ አይታው ወደማታውቀው አዲስ ከፍታ እንዳመጣት ሁሉ ይህንን ለውጥ በአግባቡ መምራት ሳይችል ቀርቶ በታሪኳ አይታው ወደማታውቅ ጥፋት፣ መተላለቅና መፈራረስ የምታመራበት አጋጣሚ እየሰፋ እየመጣ ነው የሚል እምነት አለኝ።

አሁን አሁን በርካታ መሰረታዊ እሴቶቹ እየተሸሸሩ እያለቁ እንደሆኑ ተቀብሮ የኢህአዴግ መሰረታዊ መለያው ምንድነው ቢባል ከህዝባዊ አመለካከቱና ህዝባዊ ወገንተኝነቱ በፊት ቀድሞ የሚገለፅበት ሌላ ነገር አልነበረም። ህዝባዊ ወገንተኝነት በጥቅል ትርጉሙ ለህዝብ ጥቅም ቅድምያ መስጠትን፣ ለህዝብ ጥቅም ሲባል መስዋእት መክፈልን፣ ለህዝብ ፍላጎት ተገዢ መሆንን፣ ሁሉም ተግባሮች የህዝብ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ እንዲሆኑ ማድረግን ወዘተ በማለት ፍቺውን በየሚመቸን አረፍተ ነገር መግለፅ ይቻላል። እዚህ ላይ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች “መላው ህዝብ” እያሉ የሚያወሩ ቢሆኑም ከፖለቲካ አንፃር ማህበራዊ መሰረት የሚባል ነገር አለ። እያንዳንዱ የህዝብ አጀንዳ አለኝ ብሎ “የፖለቲካ ድርጅት ነኝ” ባይ ኃይል የየራሱ “ማህበራዊ መሰረቱ” የሚለው የህብረተሰብ ክፍል ለይቶ ማስቀመጥ የግድ ይለዋል። ይህ ካልሆነ መዳረሻው ያልታወቀ ጉዞ እንደመጀመር ነው የሚቆጠረው። ከዚህ አንፃር ኢህአዴግ ማህበራዊ መሰረቱ የሚለው ከአገሪቱ ህዝብ ከሁለት ሶስተኛው በላይ አብላጫ ቁጥር ያለው አርጎደሩ እንደሆነ ብዙ ግዜ ሲነገር ስምተናል። ይህ ሲባል በኢህአዴግ እይታ ሌሎች የከተማ ነዋሪዎች የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ደጋፊ አይደሉም ብሎ ያምናል ማለት እንዳልሆነም ብዙ የሚያከራክር ስላልሆነ ወደ ማብራሪያ አልሄድም። ለምን ቢባል እነዚህ ሌሎች ብለን የጠቀስናቸው የከተማው ማህበረሰብ አባላት ከስርዓቱ ተጠቃሚም ጠቃሚም ሲሆኑ እያየን ስለሆነ።

እዚህ ላይ ፐርሰንት ያለማስቀመጫ ኢህአዴግ ቁጥር ይወዳልና ከሱ ጋር ላለመስማማት ሳይሆን ከደርግ ግዜ ጀምሮ 85% የገጠሩ ህዝብ እየተባለ እስከ ቅርብ ግዜ የሚወራው አሁን ላለንበት ሁኔታ ይገልፃል ብዬ ስለማላሰብና አሁን ያለው የገጠርና የከተማ ህዝብ በመቶኛ የሚገልፅ ጥናትና ዳታ ካለም ስላላየሁኝ ነው።

በታሪክ እንደተረዳነው ኢህአዴግ የትጥቅ ትግል ሲጀምር ጀምሮ በወቅቱ የነበሩ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎች ማለትም የአስተዳደር፣ የፍትህ፣ የመሬት፣ የብሔር፣ የዲሞክራሲ፣ የሰላምና ሌሎች ጥያቄዎችን ይዞ ከመነሳት ጀምሮ የዛሬ አያድርገውና ለነዚህ ዓላማዎች መሳካት ራሱን አሳልፎ በመስጠት በአጠቃላይ ከ80ሺ በላይ የሰው ህይወትና ከ100ሺ በላይ የሰው አካል እንዲሁም በርካታ ንብረት ዋጋ በመክፈል እውን እንዲሆኑ የታገለ ድርጅት ነው። ይህንን እውን ለማድረግ መስዋእት የከፈሉ ጀግኖች የህዝብ ልጆችም እንደ አድዋ፣ እንደ ማይጨው፣ እንደ ወልወልና እንደሌሎች ለዚች አገር ከብርና ልእልና ሲሉ ህይወታቸው የሰጡን ሰማእታት ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለነሱ ይሁን እላለሁኝ።

ኢህአዴግ አሁን በከፍተኛ የትምህርት እውቀት፣ በዘመናዊ ህንፃና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ታግዞም ቢሆን ሊሰጠን ያልቻለውን ፍትህ መንገድ ላይና በዛፍ ስር ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ለህዝብ ፍትህ በመስጠት፣ ህዝቡ ራሱ በመረጣቸው የአካባቢ ሽንገሎች እንዲተዳደር በማድረግና ጣልቃ ባለመግባት የህዝቡን የአስተዳደር ጥያቄዎች መልስ የሰጠው በረሃ ከወረደ ከጥቂት አመታት በኋላ ከጥንቱ ከጧቱ ጀምሮ ነው። ደርግ የመሬት ከበርቴዎችን በመምታት መልስ ለመስጠት የሞከረውንና በሙሉነትና በፍትህዊነት ላይ የነበረውን ክፍተት በመሙላት ህዝቡ እኩል የመሬት ባለቤት በማድረግ የእነ ሞላላችን የመላ ህዝቡ ጥያቄ መልስ መስጠት ችሏል። ባለፉት ስርዓቶች የተሳሳተ ፖሊሲና የአመራር ዘይቤ ምክንያት ህዝቡ የእለት ጉረሮው እንኳን መድፈን ሳይችል ቀርቶ በረሃብ ምክንያት አጥንቱ ቆዳ ብቻ ለብሶ ለመሰደድ አቅም ባጣበት ወቅት እንኳን ሳይቀር የህዝቡን ህይወት ለማትረፍ ለምኖ ካገኘው የእርዳታ እህልና የታጋዩ ስንቅ እየመገብ፣ የደከሙ ሰዎችና ህፃናት በጉልበት እየተሸከመም ጭምር ከወራት ላልተናነሰ ግዜ በእግር በመጓዝ ሱዳን አድርሶ ያከፋ ቀን ሲያልፍ በአብዛኛው ወደ አገሩ እንዲመለስና በቀየው እንዲቋቋም በማድረግ አስገራሚ ታሪክ የሰራ ድርጅት ነው።

ህዝቡ በዘመነ መሳፍንትና በዘመነ ደርግ ይደርስበት ከነበረ ሰቆቃና ፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ለማላቀቅ የመጨረሻ መከፈል የሚቻል ከባድ ዋጋ የሚባለው የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ነፃ በማውጣት ሌላ ስያሜ ስንሰጣቸው የነበርን ህዝቦችም ጭምር እኩልነታቸው በህግና በተግባር ሙሉ እውቅና እንድያገኝ በማድረግ እንዲሁም የልማት ተጠቃሚነታችን በማረጋገጥና ሌሎች የቀጠናውና ከቀጠናው ውጭ ያሉ አገሮች እስኪቀኑበን ድረስ ሰላም በማስፈን ህዝባዊነቱ ያረጋገጠ ድርጅት ነበር ኢህአዴግ። ከተጠቀሱት የህዝባዊነት መገለጫዎች ውስጥ ጥቂቶቹ አሁንም በድርጅቱ አሉ ብዬ አምናለሁ።

ከቅርብ አመታት ወዲህ ይህንን የኢህአዴግ መሰረታዊ መለያ ባህሪ የሆነው ህዝባዊነት እየተሸሸጠ እንደመጣ በርካታ አስረጂ ማቅረብ ቢቻልም ኢህአዴግ ራሱ “በተህድሶ” መድረኩ ፍትሃዊ አስተዳደር እንዲሰፍን ለታገለ ህዝብ መልካም አስተዳደር ከልክያለሁ፣ ለፍትህና ለህግ የበላይነት የህይወት ዋጋ ለከፈለ ህዝብ በገንዘብ ካልሆነ ፍትህ በነፃ የለም ብያለሁኝ፣ ዴሞክራሲ ለማምጣት ያለውን ሁሉ ሰጥቶ እዚህ ላደረሰ ህዝብ መልሴ ፀረ- ዴሞክራሲ ነበር ብሎናል። በውስጡ በአመራሩ ደረጃም ጭምር ዴሞክራሲያዊ አንድነትን የሚሸሸገሩ የትምክህትና ጠባብነት አዝማምያዎች ታይተውብኛል ማለቱ እንደ በቂ መረጃና ማስረጃ መውሰድ ይቻላል።

ኢህአዴግ ከህዝባዊነት ወደ ፀረ-ህዝብነት አዝማምያዎች እየተሸጋገረ ለመምጣቱ በእጅ የሚዳሰስና በአይን የሚታይ አስረጂ አምጣ ከተባልኩኝ ባለፈው አመት በክልላችን በዴሞክራራት ኃይሉ ብአዴን ስም በመንግስት ስልጣን ያሉ በርካታ የክልሉ ባለስልጣናት የመሩትና የተሳተፉበት የክልላችን ህዝብ በሆነው በቅማንትና በክልላችን ነዋሪ በሆኑ የትግራይ ተወላጆች በህዝብ ላይ የተፈፀመ ፀረ-ህዝብ ተግባር፣ በቤንሻንጉልና በአንዳንድ የአሮምያ አካባቢዎች በአማራ ብሔር ተወላጆች የደረሰው በደል፣ በጋምቤላ መዝገብ አካባቢ በሌሎች ህዝቦች የደረሰ ችግርና በደቡብ ክልል በክልሉ ባሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሳይቀር አንተ የእገሌ ስለሆንክ እገሌ የኔ ስለሆነ እየተባለ የተፈፀመ ፀረ- ህዝብና የአድልዎ ተግባሮች ወ.ዘ.ተ እያሉ የመንግስት አካላት የተሳተፉባቸው ብዙ ፀረ-ህዝብ ተግባሮች መዘርዘር ይቻላል።

ከላይ ለመጥቀስ የተሞከሩ ፀረ-ህዝብ ተግባሮች ለመንደርደርያነት አነሳሁት እንጂ በገልፅኩት መገለጫ ብቻ ተዳፍኖ የሚቀር አይደለም። በተለይ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ያለ ምክንያትና ያለ ህጋዊ መሰረት ለአመታት የፍርድ ቤት ፊት ብቻ ሳይሆን የፀሐይ ፊት አይተው የማያውቁ ሰዎች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ጥቂቶችም ለሞት ተዳርገዋል። በክልሉ ልዩ ኃይል የተባለው የአፈና ኃይል ሰው በግልፅ በመግደሉ አይጠየቅም። የሚጠየቀው ለምን እንዲህ እናደርጋለን ያለ እንደሆነ ነው። “የአሸባሪ ሚስት” በሚል ሰብብ ልዩ ኃይሉ የሰው የህግ ሚስት አስገድዶ የመድፈርና ከተመቸውም ከሱ ጋር በትዳር እንድትቀጥል የማድረግ መብት እንዳለው ኢህአዴግና በክልሉ የምትኖሩ ዜጎች ታውቁታላቸው። በሌላ አካባቢ የምትኖሩ ዜጎቻችን ካላጋነንከው በስተቀር እንዲህ ያለ ፀረ-ህዝብነት በደርግ ዘመን በብዙ አካባቢዎች በተለይ ግን በመልአኩ ተፈራ በጎንደር ከተደረገ በኋላ በዚህ ዘመን አይደረግም እንደምትሉኝ አውቃለሁ። ግን እውነት ነው።

እነዚህ ለመግለፅ የተሞከሩ እንደ አንድ አ/አበባ የሚኖር ዜጋ የተረዳሁት በተግባር የተገለፁ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ እንጂ እነዚህ ብቻ ሊሆኑ አይችሉም። በኢህአዴግና እሱ በሚመራው መንግስት በአስተሳሰብ ደረጃ የፀረ-ህዝብ አመለካከት እየሰፋ መምጣቱ ነው። አንተ የኔ ይህኛው የእገሌ ህዝብ በሚል በህዝቦች መካከል መከፋፈል መፍጠር አለ። ፀረ-ህዝብነት ነው። የእገሌ ብለህ

የምትጠራው ህዝብ እንደ ህዝብ መጠራጠርና በመጥፎ ስም መፈረጅ አለ። ፀረ-ህዝብነት ነው። ራስህን ከህዝብ በላይ አድርገህ ማየትና ህዝቡ የትም አይደርስም የሚል አስተሳሰብ አለ። ፀረ-ህዝብነት ነው። ራስህ በፈፀምከው ጥፋት እርምጃ ሊወሰድብህ ሲል ወይም ይወሰድብኛል ብለህ ስታሰብ ህዝቡን ከፊት በማሰለፍ እንደምሽግ በመጠቀም ራስክን ለማዳን መሞከር በተደጋጋሚ ታይቷል። ፀረ-ህዝብነት ነው።

ሌላው ኢህአዴግ እየተገለፀበት የሚገኘው ህዝብኝነት (populism) ነው። አሁን አሁን በአለማቀፍ ደረጃ እየተስፋፋ ያለ ችግር ሲሆን የዚህ ግብ ህዝቡ ለኔ ያስብልኛል ብሎ በስልጣን እንዲያቆይህ ወይም ወደ ስልጣን እንዲያመጣህ ለማድረግ ነው። ዞሮ ዞሮ “የኔ ህዝብ” በሚል ልዩ ጠበቃ በመምሰል ወደ ስልጣን በመምጣት የኔ ያልከውን ህዝብ ለመግዛትና የግል ጥቅምህን ለማረጋገጥ ነው። ትራምፕ ወደ ስልጣን የመጣበት፣ የብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት የመነጠል ውሳኔ የተላለፈበት አጋጣሚ እንደ አንድ የዚህ አስተሳሰብ ውጤት አድርጎ ማየት የሚቻል ሲሆን ባለፈው አመት በፈረንሳይና በሆላንድ (ኔዘርላንድ) በተደረጉ ምርጫዎች አሸናፊዎቹ ከዚህ በተቃራኒ የተሰለፉ የፖለቲካ ድርጅቶች ቢሆኑም በአገራቱና በአውሮፓ ህብረትና አባል አገራት ተፈጥሮ የነበረው ስጋት ከባድ ከመሆኑ ባሻገር ባያሸንፉም ያገኙት ድምፅ ቀላል የሚባል አይደለም።

ታዲያ የዓለም ችግር ከሆነ ለኢህአዴግ ምን አድርግ ነው የምትለው የሚል ሃሳብ ሊመጣ ይችላል። በኔ እምነት የተለየ የሚያደርገው ነገር ስላለ ነው። የመጀመርያው መሰረታዊ ልዩነት ኢህአዴግ ከተፈጠረበትና ዋጋ ከከፈለበት ባህሪው ጋር ፍፁም ተቃራኒ ስለሆነ ሲሆን ሌላው ችግር ሲከሰት በኢህአዴግ በራሱና በኛ በህዝቦች የሚፈጥረው ተፅእኖና የሚያስከትለው ውጤት ፍፁም ከነሱ የተለየ በመሆኑ ነው። የአውሮፓ አገሮች አሁን ባሉበት የስርአትና የአገር ግንባታ አንፃር ህዝብኝነት ከመሪዎች መቀያየር በተጨማሪ ውስን የአሰራር ለውጦች ያስከትል ይሆናል። እኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ ይህ ችግር ስር እየሰደደ የአሸናፊነት ቦታ ከያዘ ውጤቱ የስርዓትና አገር መፍረስ ስለሆነ ነው።

ይህ በእንደዚህ የሚገለፅ ከሆነ ችግሩ በኢህአዴግ ውስጥ መገለጫ አለው ወይ ብለን ማየቱ ይጠቅማል። በዙዎቹ የአመራር አባላት ለህዝቡ የሚጠቅም ምን ልሥራ ሳይሆን እኔ ያንተ ስለሆንኩ ይህንን አመጣሁልህ በማለት ከያንዳንዱ ተግባር ጀርባ የሱ ስም እንዲነሳ ሲዳከር ይታያል። ከዚህ አለፍ ብሎ እነ እገሌ የተባሉ ህዝቦች ወይም የእነ እገሌን ህዝብ የሚወክሉ አመራሮች እንዲህ አስበው ነበር እኔ በመኖሪ ተረፍክ በማለት እነሱ ከሌሉ ህዝቡ ተስፋ እንደሌለው፣ እንደሚጎዳ፣ አድልዎና በደል እንደሚደርስበት ይሰብካሉ።

የአሮምያ ክልልና አህዴድ ከአዲስ አበባ ህዝብ በላይ ለአሮም ህዝብ የነበረው ጠቀሜታ ከፍተኛ የነበረ ማስተር ፕላን አሸባሪዎችና ፀረ-ልማት ኃይሎች ለአመፅ ማስፈፀም አድርገው ስለ ተጠቀሙበት ብቻ ግዜ ወስዶ እንደ ማስረዳት “ማስተር ፕላን እንዲቆም ተወስነ” ብሎ በዜና ሲነገረን ከህዝብኝነት በላይ ሌላ ስም ሊሰጠው አይችልም። አሮምያ ከአዲስ አበባ ልታገኘው ስለሚገባ ህገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅም እንዲተገበር መታገል የሚደገፍ ሆኖ ሳለ በዚህ ሰብብ ከአህዴድ የቀረቡ የአፈፃፀም መነሻ ሃሳቦች ህገ-መንግስቱ በአንቀፅ 49 ንዑስ አንቀፅ 5 ስለ አዲስ አበባ የተቀመጠው ድንጋጌ በመፃረር አዲስ አበባ የአሮምያ ክልል አካል ናት ዓይነት እንደምታ ያለው ሲሆን ይህ የሆነው ደግሞ በግንዛቤ እጥረት በህዝቡ የተፈጠረ የተሳሳተ አስተሳሰብና በክልሉ ህዝብ ስም በተደራጁ የጥበት ኃይሎች ጫና ውስጥ በመውደቅ “የጠየቅከኝ አመጣሁልህ” ለማለት የመጣ ሃሳብ ነው። ይህ ደግሞ አህዴድ/ ኢህአዴግ በህዝብኝነት ቀንብር ስር መውደቁ የሚያሳዩን ነው።

በክልላችን በአንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎችና የትምክህት ተወካይ የሆኑ ኃይሎች ከወልቃይት ማንነት ጋር ተያይዞ ጥያቄው እያሰፉት በመምጣታቸውና ሆነ ብለው ብአዴን የህዋሃት ተለጣፊ ነው የሚል ቅስቀሳ እያሰፉ ሲመጡ የፖለቲካ ትግል አድርጎ አስተሳሰቡ እንደ ማስተካከልና ማሸነፍ በርካታ የብአዴን/ኢህአዴግ አመራርና ካድሬ ከተሳሳተ አስተሳሰብ ጋር በመጓዝ አጣሁት የሚለው የህዝብ ተቀባይነት ለማስመለስ ቅን አቋም የነበራቸው የአመራር አባላት ከህዝብ እንዲነጠሉና በጠላት እንዲመቱ በማድረግም ጭምር እጅጌው በመሰብሰብ የህዝብኝነትን የጭቃ ቡሆ አማሰለ። እያማሰለም ይገኛል። ከአመት በፊት በክልላችን ተከስቶ በነበረ ሁከትና ግርግር የክልሉ ፕሬዝዳንትና የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊው በተደጋጋሚ ወደ ሚዲያ ቀርበው ሲናገሩ ያ’ሁሉ ውድመት ያስከተለ ህገ-ወጥነት ሳይኮንኑ ህዝቡ ልክ አለው ምክንያቱም በድለነዋልና የሚል ተደጋጋሚ መዝሙር አሰምተውናል። አንዳንዴ የሚገርመው ነገር የክልሉ ህዝብ “የኛ መሰረታዊ ጥያቄ የወልቃይት ወይም ሌላ ሳይሆን የአስተዳደር በደል ነው” እያለም ጭምር ከአጅንዳው ለመውጣት ፍላጎት ያለ ማሳየት ነበር። ለዚህ መሳያ በመቀሌ በተካሄደው

የአማራና የትግራይ ህዝብ የምክክር መድረክ በሁለቱም ክልል ቴሌቪዥናና በEBC በትኩረት እንደተከታተልነው የሁለቱም ክልል ህዝብ ብዙ መሰረታዊ ነገር በማንሳት በሃሳብም ሆነ በተግባር ከመሪዎቹ የተሻለ እንደሆነ ነው ያየን። ታዲያ የአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ በቀን ውሎ ዘገባ ስም የወሰን ጉዳይና የማንነት ጥያቄ ህዝቡ ካነሳቸው መሰረታዊያን ጥያቄዎች አስመስሎ የመዘገብ ሁኔታ በግልፅ የታየ ነበር። ይህ ከህዝቦችንም በላይ ነው ማለት ይቻላል።

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከዚህ ቀደም ስሙ ብቻ ይዞ የመንግስት በጀት እያባከነ ከነበረበት ሁኔታ አንፃር በቅርቡ እየታየ ያለ መሻሻል የሚበረታታ እንደሆነ አስባለሁ። ይሁን እንጂ በአሮምያና አማራ ክልሎች እንዲሁም በቂኒጦ ማረምያ ቤት የተፈጠሩ ችግሮች አስመልክቶ ሂደቱ በመግለፅ የተሻለ ሆኖ እያለ የሪፖርቱ ቅኝት ግን የመንግስትን ጥፋትና ተጠያቂነት ስናጎላ ነው ተአማኒነታችን የሚረጋገጠው የሚል አስተሳሰብ የመራው ሆኖ አገኘሁት። ለነበረው ህገ-ወጥነትና የህገ-መንግስት ጥሰት በጥፋቱ መጠን ሲኮንን አላየሁም። ይህንንም ሌላ ስም የለውም ህዝቦችን እንጂ። ኢህአዴግ አሞኛልና ተሃድሶ የሚባል ህክምና ያስፈልገኛል ብሎ ከነገረን በኋላ የአመለካከት ህክምና ይከታተላል ብለን ስንጠብቅ የከፍተኛ አስፈጻሚው ጉዳይ የፓርቲው ፖሊሲና ስትራቴጂ የማወቅና ማስፈፀም መሆኑ ቀረና በካብጌ ሹም ሽር ሰበብ ከፌደራል እስከ ክልል ባሉ ምክር ቤቶች ሁሉ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ሲሞላው ደነገጥኩኝ በሽታው እነዚህ ሁሉ ዶክተሮች በሚያስፈልጉበት ደረጃ የታመመ ስላልመሰለኝ ነበር። ይህ ለምን እንደዛ ሆነ ከተባለ የአገሪቱ ችግር መፍትሄ በነዚህ ዶክተሮች እጅ መሆኑ ስለታመነበት ሳይሆን ህዝቡን በግዝያዊነት ያስደስታል በሚል በመሆኑ ህዝቦችን ነው። አሁን አሁን ከቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚሰጥዎቸው መግለጫዎች የሚያነስዎቸው ሃሳቦች ለህዝብ መተላለፍ የሚገባው ተገቢነት ያለው መልእክት የማስተላለፋቸው ያክል እንዲህ ካልኩ ነው ህዝቡ የሚቀበሉኝና የሚረጋጋ በሚል የተሳሳተ ብዜት የማይደረጉ ወይም ማድረግ የማይችሏቸው ወይም ለማድረግ ያላሰቡበትም ጭምር በመናገር የህዝቦችን አስተሳሰብና ተግባሩ ተቋዳሽ ናቸው። ማን ይቀራል? ብቻ እንዲህ እንድያ እያልኩኝ ሁሉም ወደ መዘርዘር ከሄድኩኝ የተነሳሁበት ጉዳይ አስረስቶ ወደ ሌላ እንዳይወስደኝ ወደ ተነሳሁበት ልመለስና ይህንን ህዝቦችን ወዴት ሊወስድን ይችላል የሚለው መረዳቱ ጠቃሚ ነው። ከላይ ለመግለፅ እንደሞከርኩት መሰረቱ የኔ የነሱ፣ እኛ እነሱ የሚል በመሆኑ ዘረኝነትን መከፋፈልን እያሰፋ ይሄድና ያባላናል። ይህ አባባል ከስነ-ሃሳብ ወጥቶ በአገራችን በተግባር እየታየ ያለ ነው። ከዚህ ቀደም በተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ብሔር ተወላጆች የሆነው ነገር፣ ባለፈው አመት በአማራ ክልል በትግራይ ተወላጆች የተፈፀመ በደል፣ በደቡብ በዲላ የተፈፀመ ጥፋት፣ በጋምቤላ በመዝገንግ፣ በኒዌርና አኝዋ በተደጋጋሚ የተፈጠሩና እየተፈጠሩም የሚገኙ ከባድ የሚባሉ ግጭቶች፣ በአሁን ወቅት በአሮምያና ኢትዮጵያ ሰማሌ ክልል የተፈፀሙ ወንጀሎች ብቻ ሳይሆኑ በሁሉም ክልሎች የየክልሉ ተወላጅ በሆኑ ብሔር ብሔረሰብ ሳይቀሩ የመከፋፈል ሁኔታ እየተስፋፋ መጥቷል። ይህ የጠባብነት ሁኔታ በደቡብና አሮምያ ክልሎች ጎልቶ የሚታይ ነው ብንልም በትግራይ ክልል ሳይቀር በብሔር ሳይሆን በድሮ አጠራር አውራጃዊ ስሜቶችና እሳቶች ንፋስ እያገኛቸው የልብስ ጫፍ ማያያዝ መጀመራቸው እየሰማን እንገኛለን። የዚህ የዘረኝነት ችግርና መስፋፋት የፕላቲንየም ስፖንሰር የውስጥና የውጭ የጥፋት ኃይሎች ቢሆኑም በርካታ የኢህአዴግና የመንግስት አመራሮችም የደረጃ ስፖንሰር ሆነው እየቀጠሉ ይገኛል። ምክንያቱም ከተጠቀሱት ችግሮች ጀርባ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ አመራሮች አሉና ነው። ይህ ችግር ምንም እንኳን በአለም አንዳንድ አካባቢዎች አለ ቢባልም ተቃራኒ ሆነው የተፈጠሩ እንስሳት ሳይቀሩ አብረው መኖር የጀመሩት በርካታ አጋጣሚ አይተናል። አይጥና ድመት አብረው መኖር የጀመሩበት ቪዲዮ በቅርቡ በቴሌቪዥን መስኮት አይተናል። እነዚህ ፎቶዎችም የሚያሳዩን ይህንኑ ነው።



የኛ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ደግሞ እንደ ሌሎች አገር ህዝቦች በአንድ አገር ተብሎ የተካለለ ግዛት ውስጥ አብሮ መኖር ብቻ ሳይሆን የሁላችን ህይወትና ደም በሚጠይቅ እንደ አድዋና የቅርብ የሻእብያ ወረራ በመሳሰሉ አጋጣሚዎች አብረን በመኖርና አብረን በመብላት ብቻ ሳይሆን አብረን በመሞትና አብረን በመቀበርም ጭምር አንድነታችን ያስመሰክርን ህዝቦች ስለሆን እየሆነ ያለው ነገር ለማንነታችን፣ለታሪካችንና ለታላቅነታችን የማይመጥን በመሆኑ መጠቀምያ ሊያደርገን በሚያስብ ሌባ ባለስልጣን የሚደገሱልን የጥፋት ድግሶች አይሆንም!! ልንለው ይገባል።በልዩነት ወስጥ ፍቅር አስመልክቶ ይህንን ፎቶ የሚነግረን ነገር ካለ እንመልከተው።



ከላይ ለመጠቃቀስ እንደሞከርኩት እነዚህ የጥፋት ኃይሎች በተለያዩ ግዚያዊ ስሜቶቻችን ገብተው አልከፋፈሉንም።አልተሳካላቸውም ልንል አንችልም።ህዝብ ለህዝብ ደም አቃብተውናል ብቻ ሳይሆን ለአገርና ለባንዴራ የነበረን የጋራ ጠንካራ አቋም ሳይቀር እየተሸረሸረ እንዲሄድ አድርገዋል።እንኳንስ የኢትዮጵያ ህዝብና ሰንደቅ አላማ በማንኛውም አለም ያለ ዜጋ እንኳን አንድ የሚያደርገው ነገር ካለ ሰንደቅ አላማ ነው።አሁን ራሳችንን መለስ ብለን ብናይ ግን በዚህ በሰንደቅ አላማ ሳይቀር እንድንለያይ በማድረግ ተሳክቶላቸዋል።”ሁሉም ህዝቦችና ኃይማኖቶች እኩል ናቸው” የሚል ሃሳብ ሳይቀር የመለያያችን ምክንያት ሆኖ አየን።ሰሞኑን በአገራችን በተከበረው 10ኛው የሰንደቅ አላማ ቀን ብዙ ነገር ለመታዘብ ችያለሁ። በባንዴራ ቀን ይሰቀል የነበረ ባንዴራ እየቀነሰ መምጣቱ አስተውያለሁ።በአዲስ አበባ ደረጃ ባንዴራ የሰቀሉ ንግድ ቤቶች በርካታ የመሆናቸው ያክል ግድ ያልሰጣቸውና ያልሰቀሉት ከአምናው በእጅጉ ጨምረው ታዝቤለሁ።ለምሳሌ ከካዛንችስ መነሃርያ ሆቴል ከሚባለው አከባቢ ጀምሮ እስከ ላይ ቤተ መንግስት አቅራቢያ ድረስ ግራና ቀኝ 56 የፅህፈት መሳርያ መደብሮች አሉ።ከነዚህ ባንዴራ የሰቀሉ 7 ቤቶች ብቻ ነበሩ።አንድ በአዲስ አበባ የሚገኝ የቻይና ካምፓኒ የባንዲራችን ቀን

ለማክበር ስፍራው በበርካታ ባንዴራ ማሸብረቁ አይቻልም ተላልቅ ሞሎችና ትላልቅ የንግድ ተቋማት ሰንደቅ አላማ እንዳልሰቀሉ አይቻሉም። ብዙ ትላልቅ ባለ ኮከብ ሆቴሎችም በመደበኛነት ከሰቀሉት ሰንደቅ አላማ ውጭ ቀኑን የሚያስታውስ ምልክት አላደረጉም ነበር። በዚህ ስርዓት ምክንያት ሃብት በሃብት ላይ ተጭኗቸው ባለ ትላልቅ ህንፃዎችና ባለ ዘመናዊ መኪኖች በህንፃቸውም ሆነ በመኪናቸው ሰንደቅ አላማ አልነበራቸውም። በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ ስራ የሌላቸው ወጣቶች ግን በሞተር ሳይክልና በሳይክላቸው ፊት ለፊት በኩራት ባንዴራቸው ሲያውለበልቡ አይቻሉም። ከዚህ ቀደም በበርካታ መኖርያ ቤቶች በበአሉ ሰንደቅ አላማ ተሰቅሎ አይቻልም አውቃለሁ። በዘንድሮ በአል በዚህ ስርአት ወደ በለፀጉት ከፍተኛ ባለሃብትነት ተሸጋግረዋል ተብለው በፎርብስ መፅሔት ሳይቀር ስማቸው ከተነሱት የአንዱ ቤት ብቻ ስለማውቅ ለትእዛብት ብዩ በዛው ሳልፍ በሱና በቦሌ የሚገኙ የሚንስትሮች መኖርያ ሰንደቅ አላማ አልተሰቀለም። በተለምዶ ባምቢስ ድልድይ ጎን ካሉ ለፀሐይና ለዝናብ መከለያ በሚሆን መልኩ በተሰራ በተለምዶ “የጨረቃ ቤት” በምንለው አንዲት ቤት ግን ሰንደቅ አላማ ተሰቅሏል። ከሁሉም የገረመኝ ትንሽ ጥላ ነገር ስርተው ጫማ የሚጠርጉ ፒያሳ ላይ ሁለት ልጆች በዛች ጥላ ትንሿ ባንዴራችን ትውለበለባለች።

በዚህ ተገርጫ ሳላበቃ ሌላ በተቃራኒው ያስገረመኝ የአገራችን ሰንደቅ አላማ ቀን እየተከበረ ፕሬዝዳንታችን ንግግር እያደረጉ እያለ ከFM 97.1 እና FM93.1 ውጭ ያሉ ሁሉም የFM የሬድዮ ጣቢያዎች ማለትም የተቀሩት ከ8 ጣቢያዎች በላይ መሆናቸው ልብ ይሏል በነሱ እይታ ግዜ በማይሰጥና የህዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄ በሆነው የአንግሊዝና ስፔን አግር ኳስ ጉዳይ ተጠምደው ነበር ከነዚህ ጣቢያዎች መካከል ፋና FM98.1 የስፖርት ፕሮግራሙ ሲጨርስ “ዛሬ የባንዴራ ቀን ስለሆነ ከህዝብ መዝሙር ትንሽ አሰምተን እንሰናበት” ብሎ ጋዜጠኛ ሰይድ ክያር ፕሮግራሙ ሲዘጋው ሰምቻለሁ።

ለነገሩ አስተሳሰቤ ትንሽ ስለሆነች ይመስለኛል ብዙ ነገር የሚገርመኝ እንጂ በሰንደቅ አላማ የወጣው አዋጅ የሚፈረስ ተግባር የሚፈፀም እኮ ብዙ የመንግስት ተቋማት ናቸው። ዛሬውኑ የምታረጋግጡት አንድ ነገር ልንገራቸው። በሰንደቅ አላማው መሃል የሚቀመጥ አርማ ቀለሙ ውሃ ሰማያዊ እንዲሆን ተደንግገዋል። ከአንዳንድ ሚኒስቴር መስራቤቶች ጀምሮ በብዙ ቦታ የተሰቀሉ ባንዴራዎች ብትመለከቱ አርማዎቹ ውሃ ሰማያዊ ሳይሆኑ ደማቅ ሰማያዊ ናቸው። ይህ ይበልጥ ለመረዳት EBC ባሰራው ሎጎ በባንዴራው ቀለማት መካከል አርማው በማሰብ EBC የሚል የተፃፈበት ቀለም ስህተት ሲሆን የፅሁፍ ዜና የሚለቅበት ሰሌዳ ያለው ውሃ ሰማያዊ ቀለም ነው ትክክለኛው በአርማው ላይ መቀመጥ የነበረበት። በርግጥ ህግ-መንግስቱንና አዋጆችን በመንግስት አካላት ሲጣስ ማየት አዲስ አይደለም። የዚህ ህገ-መንግስትን በመንግስት መጣስ ማሳያ በማድረግ ባለፈው የገለፅኩት የክልሎች ልዩ ኃይል ማቋቋም መሆኑ የሚታወስ ሆኖ ሌላው በእኔ እምነት የህግ ጥሰት ያልኩት ምናልባት የኔ የትርጉም ችግር እንዳይኖር የናገሩትን ሃሳብ የምጠይቅበት በኢትዮጵያ ሁለት ዜግነት አይፈቀድም። የሌላ አገር ዜግነት የወሰዱ የአገራችን ልጆች በሕጋችን መሰረት ኢትዮጵያውያን አይደሉም። መንግስት ከሌላው የውጭ ዜጋ በተለየ አንዳንድ ተጨማሪ መብቶች እንዲያገኙ አድርጓል። በጎ ነገር ነው። ይሁንና በዜግነት ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው እንኳን በፖለቲካ በኢኮኖሚም ተሳትፎው ገደብ አለው። ታዲያ ለምንድነው ከዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጀምሮ አብዛኛው በተቃዋሚ ጎራ የፖለቲካ ድርጅት መስርተው ኢትዮጵያን ሲያምሱ ህግ ተጥሶ እንደ ኢትዮጵያ ፓርቲ እውቅና የምንሰጠው የሚል ነው።

በአጠቃላይ ኢህአዴግ እንደ ፓርቲም እንደ መንግስትም ሌላ ብዙ የውስጥ ፓርቲና የአገር ማስተዳደር ያሉበትን ችግሮች ትተን ከላይ በተገለፁ ጉዳዮች ብቻ ተሃድሶ ያስፈልገው ነበር። ከተሃድሶም እሱ እንዳለው “ጥልቅ ተሃድሶ”። ታዲያ የኢህአዴግ ጥልቅ ተሃድሶ ገፅታው ምን እንደሚመስል ኢህአዴግና መጪው የአካል ጉዳተኝነት አደጋ በተሰኘ ረዘም ያለ ፅሁፌ የገለፅኩት እንደሆነ ስለምታስታውሱ ወደ ዝርዝሩ አልመልሳቸውም። ይሁንና ተዛማጅ የሆኑ ጉዳዮች ለማንሳት ልገደድ ነውና ትእግስታችሁን እጠይቃለሁ።

እኔ የኢህአዴግ የአሁኑ የተሃድሶ እንቅስቃሴ በ National Geography ካየሁት አንድ ቪዲዮ ጋር ነው የተመሳሰለብኝ። አንድ ጎሽ የተባለ እንስሳ ውሃ ለመጠጣት እየሮጠ ወደ ወንዝ ከወረደ በኋላ ወንዙ ጋር ሲደርስ ቆሞ ወደ ባህር በትኩረት ይመለከታል። ትንሽ ቆይቶ ወደ ወንዙ በመቅረብ የጥማቱ ልክ በሚያሳይ መልኩ አፉ ቀረብ ያደርግና እንደገና መለስ ይላል። ደግሞ አፉ ወደ ወንዙ እንዳሸለ ዳር ዳሩ ትንሽ ይዘራል። የውሃ ጥማቱና የወንዙ ውሃ ጉጉት ገፍቶት ቀረብ ብሎ ቅምስ ካረገ በኋላ ዘሎ ወደ ኃላ ይመለሳል። የሱ ጭንቀት አዞ አለ የሚል ሲሆን አንዳንዴ አዞ ሳይኖርም በጥርጣሬ ብቻ ውሃ እንደጠማው አፉ ውሃ ነክቶ ብቻ ሳይጠጣ ይመለሳል።

የኢህአዴግ ተሃድሶም ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ሆኖ ነው ያገኘሁት። መጀመርያ ችግሮቹ ለማየት ሲቸገርና ዳርዳር ሲል ነበር፤ ቀጥሎ ችግሮች አሉ ችግሮቹ ግን በሌላ እህት ድርጅት እንጂ በኔ አይደሉም በሚል አባል ድርጅቶች ሳያግባባ ቀጠለ፤ ቀጥሎ ደረጃው ይለያይ እንደሆነ እንጂ ችግሮቹ በሁሉም አባል ድርጅት አሉ ብሎ የእምነት ክህደት ቃሉ ሰጠ። ከዛስ ሲባል ችግሩ የአመለካከት ብልሽት ስለሆነ በአመለካከት ትግል እንጂ በእርምጃ አይፈታም አለን። ከህዝቡ ጫና ሲበረታቡት ችግሩ የከፍተኛ አመራሩ ነው ብሎ ከለየ በኋላ እርምጃ እወስዳለሁ በማለት በርካታ የቀበሌና የወረዳ አመራር በማሰርና በማባረር እርምጃ ተወሰደ ብሎን እርፍ አለ። አሁንም “ወደ ገደለው ግባ” የሚል የህዝቡ ጫና ሲበረታ ትንሽ ከፍ ብሎ እርምጃ መውሰድ ጀምሮ ደረጃው ከፍ እያለ ይሄድና ህዝቡ ወደሚያውቃቸው ሌቦች ትመጣለች ስትባል ቆማ ቀረች። እንድ የፌስቡክ ወዳጄ በወቅቱ ከነበረው የግብር ትመና ጋር በማያያዝ “የደረጃ ሐ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር ዋሉ።” ብሎ አስቆኛል። በፕሬዝዳንት ሙሉ የአሁኑ የፓርላማ ንግግር ደግሞ አይዟቹ አይቆምም ተብለናልና እንጠብቃለን። እኔ የምለው ግን ጎሹ ወይ ከዚህ ቀደም ራሱን አዞ ስላስደነገጠው ይሆናል ወይም ደግሞ ሌሎች ጓደኞቹ ሲያዙ አይቶ ይሆናል። ኢህአዴግ ግን መፍራት ያለበት ህዝቡ ሆኖ ሳለ ህዝቡ የሚፈልገውና የሚጠብቀው እንዲሁም ራሱንም የሚጠቅም ለመፈፀም ዳር ዳር እያለ በሽሽት የሚረጠው ማንን ፈርቶ ይሆን የሚለው ነው የሚገርመኝ። ለማንኛውም ሃሳቤን የሚገልፅኝ ከሆነ ለኢህአዴጎች ይህንን ፎቶ ብጋብዛቸውስ።



ወደ ጀመርነው እንመለስ። የኢህአዴግ መታደስ ጉዳይ አሁንም መንታ መንገድ ላይ የቆመ መሆኑ ሁላችን የተገነዘብነው ይመስለኛል። አብዛኛዎቹ ቃል የሚገቡትና ለመፈፀም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በጥናት ላይ የተመሰረቱ እንዳልሆኑ በርካታ የተግባር ምስክሮ ማቅረብ የሚቻል ቢሆንም ለዛሬ እንደ አንድ የተሃድሶው አካል ተደርጎ የተነገረን የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራና ስለ ተዘዋዋሪ ፈንድ ጉዳይ እናንሳ። ይህ ተግባር ወጣቱ ድንጋይ ከማንሳቱ በፊት ለምን ሳይታሰብበት ቀረ የሚለው አንድ ጉዳይ ሆኖ ወደ ተግባር ሲገባም ዘግይቷል። ከዚህ በላይ አሳሳቢው ነገር ግን የስራው አጀማመር ለተቀመጠለት ግብ መሰረት ያደረገ ነው ወይ እየሄደ ያለው የሚለው ነው። ራስህ መልሰው ከተባልኩኝ መልሴ አዎም አይደለምም ነው። አዎ ያልኩበት በትክክል በዚህ ፕሮጀክት መካተት የሚገባቸው ወጣቶች ተካተውበት የተጀመሩ ስራዎች እንዳሉ ስለተረዳሁኝ ሲሆን አይደለም ያልኩት በአንዳንድ ታዳጊ ክልሎች ስራ አጥ ወጣት የሚለው መስፈርት የአመራሩ የጎሳ አባል ወጣት በሚል

ተክቶ የማደራጀት አዝማምያ ስላለ፣ በአማራ፣ በትግራይና በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች በዝምድና ወይም በጥቅም ትስስር ወይም በአፈፃፀም ችልተኝነት ስራ አጥ ወጣቶች እያሉ የተወሰነ ስራ ጀምረው የቆዩ ወጣቶችን የማካተት ምልክቶች ያሉ በመሆኑ ሲሆን በአሮምያ በአግባቡ በስፋት ስራ የጀመሩ እንዳሉ ሁሉ ከሌሎች ክልሎች ወጣ ባለ መልኩ የተወሰኑ በክልሉና በመከላከያ በከፍተኛ ኃላፊነት የበነሩ አሁን የሌሉ ሰዎች በስልጣን ካሉ ሰዎች ጋር ተነጋግረው በማህበራቱ ስም መሬት እንዲዘጋጅላቸው በማድረግ በርካታ በማህበራት የተደራጁ ወጣቶች የተፈቀደላቸው ብር በማሰባሰብ ከማህበራቱ ጋር በተናጠል ውል እንዲፈራረሙ በማድረግ ድርጅቶች ከተቋቋሙ በኋላ ሰዎቹ ለወጣቶቹ 10% ብቻ እንዲሰጥዋቸው የማድረግ ስምምነት የተፈራረሙ አሉ። ይህ ማለት የተዘዋዋሪ ፈንዶ 90% ለጡረተኞቹ የተቀረው ደግሞ ለስራ አጥ ወጣቶች ሲሆን ወጣቱ ከስራ ፈጣሪ ወደ ተጠሪ ማድረስ ነው። እዚህ ላይ ያለኝ ሌላ ስጋት ከአንድ ሰው ከሰማሁት ጋር ሳያይዘው ነው። አንድ የአሮምያ ተወላጅ ባለሃብት የህግ ጉዳይ አገናኝቶን ቁጭ ብለን እያወራን በክልሉ መንግስት “የአሮም ኢኮኖሚ አብዮት” ተብሎ ስለታወጀውና የክልሉ መንግስት፣ የአሮምያ ባለሃብቶች፣ ወጣቶችና አርሶአደሮችን ያሳተፈ የተባለ በትልቅ ተስፋ ስጠብቀው የቆዩሁትን አንጊ ፕሮጀክት አስመልክቶ ሲያወራኝ ወጣቱና አርሶአደሩ በሱ አጠራር ገበሬው “በጠንካራ የኢኮኖሚ ገመድ አስረህ በማስቀመጥ አንድ ቀን ተነስ ስትለው ከመንግስት በላይ የሚሰማው አንተን ነው” ሲለኝ ሰውየው ሁል ጊዜ የመንግስት ተቃዋሚ ሆኖ ስለሚቀርብኝ አገር የመበተኑ ስራ ዛሬ ቀን የሆነ አስኪመስለኝ ድረስ ለሱም መደበኛ ያልቻልኩት ከባድ ድንጋጤ ሲገባ እየኝና ምነው ደንገጥክ የኛን እግር ተከትላቸው እናንተስ እንደዛ እያረጋቹ አይደለም እንዴ አለኝ። መጋቢት 17 ቀን 2009 ዓ/ም ሪፖርተር ጋዜጣ ባወጣው ዘገባ በአማራ ክልል መንግስትና በልማት ድርጅቶች የሚቋቋም “ዓባይ ኢንዱስትሪ ልማት አክሲዮን ማህበር” የተባለ ፕሮጀክት እንደታወጀ ማንበቤ ባስታውሰም እሱ በአሮምያ ክልል ካነሳልኝ ሌላ አጀንዳ ጋር የሚጠረጠር እንደሌለው ተረድቻለሁ። ሰውየው “ከአሮም ኢኮኖሚ አብዮት ጀርባ ሌላ አጀንዳ እንዳለ የሚያውቁ ውሱን አመራሮችና ባለሃብቶች እንዲሁም በጥንቃቄ የተመረጡ ጥቂት ወጣቶች እንጂ ሁሉም አያውቅም” ሲለኝና ይህንን ግዙፍ የኢኮኖሚ አብዮት ለመምራት ከባለሃብቱ የተመረጡ እነ ገምሹ በየነ እንደሆኑ ሳረጋግጥ የተወሰነ ጥርጣሬ እንዳደረብኝ አልደብቃቸው። እነዚህ ጡረተኛ የተባሉ ሰዎችና በስራ ላይ ያሉ አመራሮች ወጣቱን የ10% ተጠሪ ያደረጉት የዚህ ድብቅ አጀንዳ አካል ይሆን እንዴ የሚል ጥያቄ ጫረብኝ። ያም ሆነ ይህ ግን በፖሊሲ እየተመራና ከተጠቀሱት ሌሎች አጀንዳዎች እንዲፀዳ እየተደረገ ከሄደ መቀጠሉ ጠቃሚ ነው የሚል እምነት አለኝ።

ከዚህ ሁሉ በፊት ግን በወጣቶቹ ቀድሞ መሰራት የነበረበት ተጀማምሮ ግን በተፈለገው መጠን አልተሰራም የምለው በአንዳንድ ወጣቶች የምንታዘባቸው የአስተሳሰብ ችግሮችን የመቅረፍ ጉዳይ ነው። ብዙዎቹ ወጣቶች በሚፈለገው ጎዳና እንዳሉ ባምንም በርካታ ወጣት በአቋራጭ ስልጣንና ሀብት እንዲመጣለት እንጂ ድካም ያለመፈለግ፣ የንግግር ፋሽን፣ የልብስ ፋሽን፣ የፖለቲካና የስፖርት ድጋፍ መስጠትን በምክንያት ሳይሆን በፋሽን መደገፍን እንደ አንድ የህይወት ጉዞ አድርጎ የመቁጠር፣ ብዙ ስራ፣ ብዙ ንግግርና ብዙ ፅሁፍ ማንበብን የመጥላት፣ ስሜታዊነትና የአገሩ ታሪክ ብቻ ሳይሆን የአገሩ አሁን ያለው ሁኔታ እንኳን ሳይቀር በተዛባ መልኩ የተረዳ ወጣት ብዙ እንደሆነ አስባለሁ። ስለሆነም የመጀመሪያ ተግባር መሆን የነበረበትና ተነካክቶ የታለፈ እነዚህ ከላይ የተገለፁ ችግሮች የሚቀርፍ ስልጠና የመሰጠቱ ጉዳይ ነውና አሁንም ስራው ስላላለቀ ቢታሰብበት የሚል እምነት አለኝ።

የተሃድሶ ጉዞው አስመልክቶ ብዙ አላወራም ብልም ይቅርታችሁ ስጡኝና አንድ ስሜቴን ስለወጋኝ ነገር ልናገር። በዛሬው ፅሁፌ ለመዳሰስ የምሞክረው ስለ አህይዴና የተሃድሶ እንቅስቃሴ ሲሆን በዚህ ፅሁፍ ስለ አህይዴም ሆነ ስለ አቶ አባዱላ ገመዳ የማነሳቸው በርከት ያሉ ሃሳቦች አሁን ከተከሰቱ ሁነቶች በመነሳት የምገልፃቸው ሳይሆኑ መስከረም 12/2009 ዓ/ም “Oh Dead?” (አህይዴ) በሚል አርአስት በፌስ ቡክ (Face book) አድራሻየ በለቀቅኩት ፅሁፍ ገልጬው የነበረ መሆኑ እንድታውቁልኝና ይህንኑ ለማረጋገጥ የፈለገ ሰው በስሜ ገብቶ ማረጋገጥ እንደሚችል እየገለፀኩኝ ባለፈው ጊዜ **አህአዴግና መጪው የአካል ጉዳተኝነት አደጋ** በሰየምኩት ፅሁፌ አህይዴ ከነበረበት ችግር አንፃር የጀማመራቸው ነገሮች በበጎ ዓይን ብናያቸውና ብናበረታታቸው የሚል እምነት ስለነበረኝ ለጥሩ ነገር በርቱ ብዩ አንድ በጥያቄ ያነሳሁት ነገር አዲሱ አመራር ራሱንም ጭምር ከሚታማበትና አህይዴን ጠፍሮ ከያዘውና “ሰው በላው” እያሉ ከሚጠሩት ቡድን አፍና እጅ ውስጥ በተአምር ፈልቅቆ በመውጣት የአሮም ህዝብ ጥያቄና አገራዊ አንድነት ማረጋገጥ ይችል ይሆን ወይ የሚል እንደነበር አንብባቸውታል። አሁን በተግባር እያየነው ያለን ተሃድሶውን ወደኃላ የሚመልሱ ጉዳዮችን ነው። የጥፋት ቡድኑ ከንድ በመጠንከሩ ምክንያት እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች ተስፋ የሚሰጡ ሆነው አልተገኙም። ባለፈው ጥሩ ጅምር ካሰባሉኝ መካከል ከነ ችግሩም ቢሆን በፀረ-ሙስና በኩል መውሰድ ተጀምረው የነበሩ እርምጃዎች ናቸው። የክልሉ ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮምሽነር

የነበሩ ወ/ሮ ሒሩት ቢራሳ በጣም ሲመሰገኑና እሳቸውም ጠንከር ማለት ሲጀምሩ አያ አህዴድ ከቦታው አነሳና ሚኒስቴር ዴኤታ ብሎ በፌዴራል ደብዳቤው። ከዚህ በፊት በነበረ ፅሁፌ መንግስት ለምንድነው እንደ አንድ የሱልጣን ከንቲባ መሆን ያቃተው የሚል የሰውየው ቆራጥነት አንስቶ መግፌን ታስታውሳላቸው። አህዴድ ሆኖ ይችን ይወዳል አለና አንስቶ ወደ አዲስ አበባ መስተዳድር መደበው። በቅርቡ በድርጅቱ የተደረጉ ሽግግሮች ማን ለምን እንደዛ እንደተረገ እንዲያው የአህዴድ አባላት እኛም እናውቃለን። በክልሉ ካሉ አመጾች ጀርባ ሳይሆን ፊት ያለ በርካታ በየደረጃው ያለ የአህዴድ አመራር መሆኑ በግልፅ ለሚታይ ነገር የሚያጠራጥር የለውም። በአህዴድ ያለው ኃይለኛ ቡድን ስልጣኔን በገዛ ፍቃድ ለቀቅኩኝ የሚለውም ጨምሮ በምክንያት ነው። በቅርቡ በአገራችን እየተላለፉ ካሉ ማስታወቂያዎች ኢህአዴግ አገር እየወደመ እየሞገሰ ጭምር የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት እንዳስቸገረው ሁሉ በየቀኑ የሰው ህይወትና ንብረት እየወደመና በየቀኑ በሬድዮ እየተነገረም ጭምር የባህሪ ለውጥ ለማምጣት የተቸገሩ አሽከርካሪዎችን ለማስተማር “30 የሆነው በምክንያት ነው” የሚል ማስታወቂያ እንደሰማን ሁሉ በአህዴድ ስር የተወሸቀውና ገዥ ቦታ እየያዘ ያለ ቡድን የሚያደርጋት እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በምክንያትና ነገን ታሳቢ ያደረገ ነው።

መንግስት እየተዳከመ ስለሆነ አነግ ሰፊ እድል አግኝቶ አሮምያን ይገነጥላል የሚል ስጋት በብዙዎቻችን ዘንድ አለ። በቅርቡ ኬንያ ለስራ ህጃ ያገኘችውና በአገር ውስጥ ያሉ በርካታ የክልሉ ተወላጅ ዳደኞቹ በማነጋገር እንደተረዳሁት አነግ ኮቴው ካልሆነ በስተቀር የለም ማለት ይቻላል። አነግ ራሱ ሳይኖር ደግሞ አገር ይበትናል ብሎ መፍራት አጉል ፍራቻ ነው። አንድ ECA የሚሰራ ዳደኛ የሰለ ኢህአፓ የተባለ ፓርቲ ነበር በጣም ብዙ ነገር ይነግረኛልና ኢህአፓ የት ነው ያለው ስለው “ኢህአፓ እኮ መንፈስ ነው” ብሎ እንዳሳቀኝ ሁሉ አነግ በአካል ሳይኖር አገር የሚበትነው በመንፈስ ከሆነ እሱን ይማረን ብሎ መጠለይ ነው። እውነት ለመናገር በቅርቡ ስልጣን ለቀቅኩኝ ያሉትና የማህበራቸው አባላት የሆኑ አንዳንድ አመራሮች እያናፈሱት እንዳለ “የፌዴራል መንግስት አድልዎ እየፈጸመብን ነው” በሚል ህዝቡን በመቀስቀስ አሮምያን የመነጠል ጥያቄ የምንጠብቀው በአህዴድ ውስጥ ካለው ቡድን ነው። እነሱ “ሰው በላ” የሚሉት እኔ “አገር በላ” ከሰየምኩት ቡድን ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የምትባል አገር አለችን ማለት ያቆሙ ሰባት የአህዴድ አመራሮች ከአንዱ በስተቀር ስድስቱ አሁንም በስልጣን ያሉ ነገን አስበው በግብፅ አሌክሳንዴርያ ከተማ መኖርያ ቤት መግዛታቸው አህዴድና ኢህአዴግ አያውቁምና ነው? ዋ! እንዳንተዛዘብ።

እዚህ ላይ መሳሳት የለሌብን ነገር በአህዴድ ውስጥ በቡድኑ ሴራ ቁጥራቸው እየተዳከመ ቢመጣም በከፍተኛ አመራሩ በርካታ ሰው እንዲሁም በመካከለኛ አመራሩ አብዛኛው ኃይል አህዴድ ወደ ቀደመው ዴሞክራሲያዊ ባህሪው በመመለስ ለአሮምያና ለመላ አገሪቱ ምስሰ ሆኖ እንዲቀጥል የሚፈልጉና በቻሉት መጠን ጥረት ሲያደርጉ የሚታዩ ሰዎች አሉ። ይህ ከሆነ ኢህአዴግና ሌሎች አባል ድርጅቶቹ የአህዴድን ለአህዴድ ብሎ ዝም ይላል ወይስ አሁን ካለው አገራዊ ሁኔታ የአህዴድ ጉዳይ የኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን አገራዊ ጉዳይ ነው ብሎ እጁ በማስገባት ሙሉ ድጋፍ ያደርጋል ነው ጉዳዩ።

ከዚህ ጋር በተያያዘ በቅርቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ ስልጣን ለቀቅኩ ማለት የአገር አደጋ ላይ መውደቅና የኢህአዴግ መሞት መገለጫ ተደርጎ እየተስፋፋ አገር ወዳዱ ራሱን ያቀረቀረበት የጥፋት ኃይሉ ጮቤ የረገጠበት ሁኔታ ታዝቤለሁ። አንዳንዱ በማህበራዊ ሚዲያ አባዱላ ስልጣን የለቀቁት ከሙሰኛ መንግስት ጋር አብራ አልሰራም ብለው ነው የሚል በጣም ያሳቀኝ ሃሳብም ሰማሁና በኢህአዴግ፣ በሚድያችንና በራሳችን አዘንኩኝ። ለምን ቢባል ሰውየው ከደርግ ውትድርና በሻእብያ ተማርከው ወደ ትግሉ ከተቀላቀሉ በኋላ የነበራቸው አስተዋፅኦ መመስገን ያለባቸው ይሆናል። በታሪክም ሊመዘገቡላቸው ይገባል። በደርግ ስር በደርግ ከመ/አለቃነት መክርግ ቦታች (በደርግ የነበራቸው መክርግ ከገለፅኩት ቦታች መሆኑ እንጂ ልኩን በትክክል ስለማላውቀው ነው።) ለነበራቸው ሰው በትግሉ ከከፈሉት መስዋእትነት በላይ የሚንስቴርነትና የሜጀር ጀኔራል መክርግ ደርሰው እንደነበር እናስታውሰዋለን። በወቅቱ ከነበራቸው የትግል ስሜት ይህንኑ ሀላፊነት አይገባቸውም ነበር አልልም። የመጀመርያው ተሃድሶ መጣና በጀኔራልነት መክርግ በምድር ጦር የነበራቸው ቦታ በመተው ወደ ክልሉ ሲመጡ ብዙ ሰዎች ግራና ቀኝ በርካታ ሃሳቦች አንስተው የነበረ ሲሆን በኔ በኩል በወቅቱ ከነበረው ሁኔታ አንፃር ትክክለኛ ውሳኔ ነበር የወሰኑት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ችግሩ የሚጀምረው በክልሉ ቆይታቸው ነበር። ወደ ክልሉ ሲገቡ በመከላከያ ከነበራቸው ክብር አንፃር ለውጥ ይፈጥራሉ የሚል ግምት የበዛ የነበረ ቢሆንም በክልሉ በተለያዩ ቦታ እየነበገና ጋቢ እየተሸለሙ መኖር ሆነ ስራቸው። ይህ ራሱ ብቻም ቢሆን ችግር ነው። ግን ደግሞ ይሻል ነበር። ችግር የሆነው በድርጅቱ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ እንዲሰርፅ ከማድረግ ይልቅ የራስ ክብርና ዝና በመገንባት የተመሰረተ እንቅስቃሴ ነበራቸው። ይህንን ለማጠናከር

ለአንዳንድ ወጣቶች፣ ለአባባዎቻችን ተሰሚነት ያላቸው ሰዎችን በተለያዩ መንገድ ለመቅረብና ለመያዝ ጥረት በማድረግ ለዚህ አላማ ለመጠቀም የመሞከር ሁኔታ ነበር።

አሮምያ በአጠቃላይ እንደ ኢህአዴግ በተሃድሶ ያመጣው የልማት እንቅስቃሴ ተጠቃሚ ነበር ስንል አባ ዱላ ምንም ሚና አልነበራቸውም የሚል እምነት ባይኖረኝም በአብዛኛው ራሳቸውንና የሳቸው ደጋፊ የሚባሉ የአህዴድ አመራር አባላትና ባለሀብቶችን በመጥቀም ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴ ነበራቸው ማለት ይቻላል። በዚህ መካከል ከሌላው የአህዴድ አመራር በተለየ ለአሮም ልዩ ተቆርቋሪ መስሎ ለመታየት ጥረት አድርገዋል። ከብዙ ምሳሌዎች አንድ ብቻ ለመጥቀስ “አሮምው ከማንኛውም ሃብት ተነጥሎ ይኖር ስለነበር በአዳማና ሌሎች ከተሞች ቤትም ሆነ ንብረት ስለሌለው አሮም ለሆነ ሰው ሁለት ሁለት መሬት ይሰጠውና አንዱ ለሌላው ህዝብ እየሸጠ አንዱ ይሰራው” የሚል ሃሳብ አምጥተው ህዝባዊነት በሚመስል ህዝቦችን በመፈፀም አግባብነት የጎደለው ስራ ሲሰሩ ቆይቷል።

በወቅቱ ችግራቸው እየገዘፈ በመምጣቱና ኔትዎካቸው በሃብታቸው ልክ እየሰፋ በመምጣቱ በድርጅቱ ውስጥ ይታሰሩ የሚል ሃሳብ ያላቸው ሰዎች እየተበራከቱ በመምጣታቸው ከኢህአዴግ አመራሮች መካከል አንድ ሰው ጣልቃ በመግባት ከክልሉ ፕሬዝዳንትነት ተነስተው ወደ ፌዴራል አፈ-ጉባኤነት እንዲመጡ የተደረገው። እንደዚህም ሆኖ ከክልሉ እጃቸው ላለማንሳት የሚቻላቸው ሁሉ ሲያደርጉ ቆይተዋል። እያደረጉም ናቸው።

በኢህአዴግ የተወሰነ መዳከም መጥቷል ባሉበትና ታጋዩ አቶ አለማዮህ አቶምሳ በምንም ይሁን በምንም በመሞታቸው ምክንያት ይመስለኛል እንደመልካም አጋጣሚ በመውሰድ እንደገና የነበራቸው ችግር በስፋትና በማናለብኝነት ቀጠሉበት። ጡንቻቸው እየፈረጠመና በድርጅቱ መረባቸው እየሰፋ በመሄድ በማንኛውም የክልሉና የድርጅቱ እንቅስቃሴ ከፊት እየተሰለፉና ባርኮት እየሰጡ በህዝቡ ፊት ባለማቋረጥ በመታየት ያለ እሳቸው እንዲሁን አሮምና አሮምያ ኢትዮጵያም ለመኖር ትቸገራላች። ስለሆነም አድራጊ ፈጣሪ ናቸው የሚል አስተሳሰብ አንግሰው የአሮምያ ንጉስ ነገስትነታቸው እንዳረጋገጡ አስበው ግን ደግሞ ከዛ በላይ እያማተሩ ህዝቡ የመልካም አስተዳደር ችግር ባማረረውና በርካታ ችግሮች በተንሰራፋበት ወቅት እሳቸው ግን ሌላው ሌላው ሳይጨምር ከ150 ሚልዮን ብር ዋጋ ያለው ትልቅ ህንፃ እያስተዳደሩ እየኖሩ ናቸው እላቸው። ታዲያ ለእንዲህ አይነት ሰው ኢህአዴግ እርምጃ መውሰድ ስለተቸገረ “ከስልጣን ራሴን አግልጥለሁ” ማለታቸው ለስርአቱ ደጋፊና ዘላቂ ሰላም ፈላጊዎች ድል ነው ወይስ ውድቀት?

በጣም እጅጉን በጣም የገረመኝ ግን በሰላም መልቀቃቸው ሳያንስ ሌላ ካባ ለመደረብ ፈልገው “ስልጣን የለቀቅኩት ለታገልኩለት ህዝብ ስል ነው። የአሮም ህዝብ በፌዴራል መንግስት አካላት በደል እየደረሰበት በስልጣን ላይ ሁኔ ላድነው ስላልቻልኩ ነው” ብለው ተናግረዋል አሉ። አሁን ባለው ግዜያዊ ስሜትና በተወሰኑ ወገኖች ተቀባይነት ማግኘትና የመሞገስ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። በቅርቡ በክልሉ በነበሩ ፀረ-መንግስት ሰልፎች በተለይ በቤጊ አከባቢ የማን ስም እየተጠራ ይሞካሸና ይዘመርለት እንደነበርም በርካታ የአህዴድ አባል የሰማው ይመስለኛል።


በአጠቃላይ ግን ከዚህ ቀደም በስሜን ጎንደር ህዝቡን የበዘበዙ ሙሰኛ ባለስልጣናት ቀስቱ ወደነሱ ማነጣጠር ሲጀምር “ሌላ ጠላት መጣብህ። እኔም ህዝቤ ስላልኩኝ እርምጃ ሊወስዱብኝ ይችላሉና ጠብቀኝ” ማለታቸው የፖለቲካ ኤሊኖ በኢህአዴግ ባልኩት ፅሁፌ የገለፅኩት በመሆኑ ለሳቸውም የምስጥቸው አዲስ ስም የለኝም።

ለመሆኑ ግን የአሮም ህዝብ በፌዴራል መንግስትና በስርአቱ በአጠቃላይ በደል እየደረሰበት ነው ወይ ? የፌዴራል መንግስት ማን ነው? አንዱ ፓርላማ ነው። ከፓርላማው 547 ወንበር ውስጥ አህዴድ በትጥቅ ትግል ባበረከተው አስተዋፅኦ ልክ ሳይሆን በተከበረው የአሮም ህዝብ ብዛት ከሁሉም የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰብ በላይ ትልቁ ቁጥር የያዘ ብሔር ስለሆነ ለዚያውም በአዲስ አበባና ድራጃዋ የሚወከሉ የአሮም ተወላጆች ሳይጨምር ከ85 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ባለባት አገራችን ከ547 መቀመጫ ከ150 በላይ ወንበር ለክልሉ ህዝብ የተቀመጠ ነው። እንደዚህ መሆኑም ትክክል ነው። ሌላው የፌዴራል መንግስት የሚገለፅበት አስፈጻሚው ወይም ሚኒስትሮች ናቸው። አሁን ያለው መንግስት 30 ሚኒስትሮች አሉት ከተባለ የውጭ ጉዳይን ጨምሮ 10 ወይም ከዛ በላይ ሚኒስትሮች የአሮም ብሔር ተወላጆች ናቸው። ከሌሎች የፌዴራል መንግስት እርከኖች መካከል ትርጉም

የሚሰጣቸው እንደ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት፣አፈ-ጉባኤ፣የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወዘተ የመሳሰሉ ቦታዎች ተይዘው የቆዩት በብሔሩ ተወላጆች ነበር።ስለሆነም የአሮሞ ህዝብ ከፌደራል መንግስቱ ማግኘት ያለበት ጥቅም ያገኘ እንጂ አድልዎ አልደረሰበትም።

ከዚህ ሁሉ በላይ ግን የአሮሞ ህዝብ በታሪኩ ለመጀመርያ ጊዜ ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ራሱን በራሱ ማስተዳደር የቻለ፣ቋንቋውና ባህሉ በአደባባይ ማበልፀግ የቻለ፣ማንነቱ ያስከበረ ህዝብ ነው።ስለሆነም የአሮሞ ህዝብ ለስርአቱ ባዳ ሳይሆን ከማንም በላይ ባለቤት ሆኖ እንዳይጎዳበትና የተለያዩ ስያሜዎች ይሰጡት ወደ ነበሩ የትምክህት ኃይሎች እንዳይመለስ ከባድ ዋጋ ሊከፍልለት ይገባል እንጂ አሮሞኛ በመናገራቸውና የብሔሩ ተወላጅ በመሆናቸው ብቻ እኛ እናውቅልህአለንና ስንጠራህ ተነስ ስናዝህ ተመለስ ሲሉት ዝም ብሎ ሊሰማቸውና ሊቀበላቸው አይገባም።የአሮሞያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ እንዳሉት “አሁን ባለው የአገራችን ሁኔታ እንኳንስ ተለያይተን አንድ ሁነንም ፈተናው ከባድ ነው”።አንድ ሆነን ተደጋግፈን አገራዊ ህልውናችን በማረጋገጥ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርአታችንን እንጠብቅ።

የመደጋገፍ ትርጉምና ውጤቱ የለያሳየን ይችል እንደሆነ ቀጥሎ ያለው ምስል ይመልከቱልኝ።



ይህንን ስል ግን የአሮሞ ህዝብ የአስተዳደር በደል አልደረሰበትም ማለት አይደለም። የትግራይ ህዝብ በህዋሃት የመልካም አስተዳደር በደል እንደደረሰበት፣የአማራ ህዝብ ልጆቹ ባላቸው የብአዴን አባላት እንደተበደለ ወዘተ።የአሮሞ ህዝብም በስመ አህዴድ ስልጣን በመያዝ የህዝብና የመንግስት ሃብት ለግል ጥቅም ማበልፀግያ በማድረግ ከህዝብ በላይ ሆኖ እየኖሩ ባሉ ልጆቹ በደል እየደረሰበት ነው።ሌላው ቀርቶ ከሌሎች ሙሰኛ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አመራር አባላት ሲመዘዘንም የከፋ የሚባል የኮራብሽን ችግር የሚታየው በአህዴድ ውስጥ በሚገኙ አመራሮች ነው።የክልሉ ጠቅላይ ኦዲተር ዋና ኦዲተር አቶ ኤሌማ የአምናው የኦዲት ሪፖርት ሲያቀርቡ በክልሉ ከሚገኙ የመንግስት መስራቤቶች ውስጥ ኦዲት በተደረጉ 428 የመንግስት ተቋማት ከህዝቡ በግብር ከተሰበሰበና ከፌደራል መንግስት በድጎማ አሮምያንና ህዝቡን አልሙበት ተብለው ከተሰጣቸው ብር ውስጥ 2.7 ቢልዮን ብር ጉድለት ተገኝተዋል።ታዲያ ይህ ብር አሮሞ እንዳይለማ የፌደራል መንግስት ነው የሰረቀው? አይደለም።የአሮሞ እናቶች በወሊድ እንዳይሞቱ የተሰጣቸው ብር በመባከኑ ምክንያት እንደ ድር ባይሆንም አሁንም በወሊድ የሚሞቱ እናቶች አሉ ።አንዳንድ የአህዴድ አመራሮች ሚስቶቻቸው አሜሪካ ሄደው እንዲወልዱ እያደረጉ ናቸው። አቶ አባ ዱላ

ከ4 አመታት በላይ በስመ ታማሚ ልጃቸው በአመት 2 እና 3 ጊዜ አማኝቻቸውንም ጭምር በአንዴ እስከ ሰባት የቤተሰብ አባላት እየያዙ ታይላድ ይመላለሳሉ። እስከ ቅርቡ ሁለት ወር እንኳን ያልሞላው ጊዜ ውስጥ ታይላድ ነበሩ። ከአመራር ውስጥ ልጆቹ ሌላ አገር የሚያስተምር ሰውም አለ። ታዲያ ህዝቡን በዚህ ደረጃ መዝምዞ አልበቃ ያለው አመራር ህዝቡን ለሌላ ችግር ለመዳረግና ጉድጓድ ሲቆፍር መታየቱ አይገርምም ትላላቸው? ስለሆነም ህዝቡ በመሪ ድርጅቱ አህዴድ ውስጥ ባሉ ቀና አመራሮች ታግዞ ሌቦችን በቃቸ ሊላቸው ይገባል የሚል እምነት አለኝ።

መንግስት እንደሆነ በርካታ የስሜት ህዋሳቱ ተጎድተው መስማትና ማየት ተስኖታል። መንግስት የተበላሹበት የአቅጣጫ መጠቆምያ መሳርያዎች(Compass) በርካታ ሲሆኑ ከነዚህ አንዱ ሚዲያና የሚዲያው ህግጋት የሚመሩበት አቅጣጫ መሆኑ እኔ በግሌ እንኳን የዛሬን ጨምሮ ለሦስተኛ ጊዜ እያነሳሁት ነው። እባካቸው አገር ትኑረን ብለን ስንማፀን አገር ሊኖረን ስለሚገባ ነው። ለዝያውም እንደ ኢትዮጵያ ያለች አገር። ታዲያ በአንድ በኩል አገር እንገንባ እያለ የሚለፉ እንዳለ ሁሉ አገር ለመበተን 24 ሰዓታት መተኛት ያልቻሉ ኃይሎች ውጤቱ እያየነው ባለን መልኩ ስራቸው እየሰሩ ነው። እነሱ ሚዲያን በብልጫ እየተጠቀሙበት ስለሆኑ ነው አገር እየፈረሰ ያለው። በሌላው ዓለምም ተመሳሳይ ችግር አለ ልንል እንችላለን። እውነት ነው። የኛ ለየት የሚያደርገው ግን አገር የማፍረሱ ስራ እየተከናወነ ያለው በመንግስት ባለቤትነትና በመንግስት በጀት በሚተዳደር ሚዲያም ጭምር መሆኑ አንዱ ሲሆን ሌላው መንግስት ይህንን ችግር ተረድቶና አቅጣጫ አስቀምጦ ችግሩ ለመቀልበስ ስራ ለመስራት ያለመቻሉና ፍላጎት ያለው አለመምሰሉም ጭምር ነው።

እስካሁን ይገርመኝ የነበረው ባለፈው አመት አብዛኛው የኦሮምያና በአንዳንድ የአማራ ክልል አገር የማፍረስ አጀንዳ ባላቸው ኃይሎች፣ ግንዛቤ በጎደላቸው ወጣቶችና የአስተዳደር በደል ደረሰብን ብለው በተቆጡ ህዝቦች ቅንጅት አገር እየተቃጠለና በአዲስ አበባ መግቢያ በር ላይ ጭስ እየታየ በነበረበት ወቅትም ጭምር ሁሉም የመንግስትና የግል ሚዲያዎች በጉዳዩና በሰላም ጉዳይ ግንዛቤ እየፈጠሩ ህዝቡ በአገሩ ጉዳይ ድርሻውን እንዲጫወት ማነሳሳት ሳይሆን በዛን ክፉ ቀናት እንኳን ሳይቀር በጭንቀትና በተመስጦ ስለ እግር ኳስ ለዝያውም ስል ውጭ እግር ኳስ ነበር አብዛኛው ጊዜያቸው ሲያጠፉ የነበሩት። ይህ መሆኑ የሚያስገርም ቢሆንም ከአግራሞት በላይ የሆነው በቅርቡ እየሆነ ያለው ነው። በኦሮምያና በኢትዮጵያ ሰማሌ ክልል ያጋጠመው ችግር ከመጀመሪያውም ችግሩ የፈጠሩት የሰማሌ ክልል ፕሬዝዳንቱና ይህንን ተከትሎ አንዳንድ የኦሮምያ ክልል ባለ ስልጣናት መሆናቸው የሚያከራክር ነገር ባይኖረውም ችግሩ ከባድ መሆኑና በጣምን ልብ የሚነካ ሆኖ ሳለ አደጋው ለመቀነስ ብዙ ነገር እንደ ማድረግ በመሪነት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ሰብአዊነት መለኪያ እንኳን ሲታይ ፍፁም ተቀባይነት የሌለው የሁለቱም ክልሎች ኮሚኒኬሽን ቢሮዎች ሁለቱም ህዝቦች የጀመሩት ግጭት እንዳያቆሙት አይነት እንደምታ ያለው መግለጫዎች በሚዲያ ሲሰጡ መቆየታቸው ነው። ከዚህ በታች የሆኑ በግወቅም ሳያውቁም ህዝቡን እንዳይረጋጋ የሚያደርጉ ዘገባዎች ማስተላለፍ ላይ የተጠመዱ በርካታ ናቸው። ለምሳሌ በቅርቡ በጎንደርና በባህርዳር ይደርሱ የነበሩ የቦምብ ፍንዳታዎች ደቂቃ በደቂቃ በሰበር ዜና በተከታታይ ከኢሳት ሰበር ዜናም በፊት ዘገባ የሚቀርበው በአማራ መገናኛ ብዙሃን እንደሆነ ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው።

ቦፍም 96.3 ዓለም ውሎና አዳሯ የተሰኘ ፕሮግራም አለ። በ01/12/2009 ዓ/ም ማታ ይተላለፍ በነበረ ተመሳሳይ ፕሮግራም አቅራቢ የነበረ ጋዜጠኛ በአፍሪካ ያልተጭበረበረ ምርጫ የተካሄደው በጋና ብቻ እንደሆነ ዘግቧል። ስለዚህ በኢትዮጵያ የተካሄዱ ምርጫዎችም የተጭበረበሩ ነበሩ ብሎ አዋጅ እንደመንገር ነው። ኢሳቶች መንግስት ምርጫው ያጭበረብር እንደነበር አመነ ብለው ለምን በሰበር ዜና እንዳላስተላለፉት አልገባኝም። ምክንያቱም ዘገባው የተላለፈው በመንግስት ሚዲያ ነው። ምክንያቱም በኢሳት ከዚህ በላይ የተሰበረ ዜና ሰምቼ ስለማላውቅና።

ሌላው ሚዲያው በሆነ ህግና ስርአት ካልተመራ በስተቀር በጣም አደገኛ ነገር ያለ የሚመስለኝ ያለ ምንም የጋዜጠኝነት እውቀት እንዲሁም የጋዜጠኛው መብትና ግዴታው ምንድነው የሚል ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች እንኳን ሳይቀሩ የሚዲያው ማይክ መጨበጣቸው ነው። አንዳንዴ እንኳን ስለሚዲያ በካሬ እንኳን ስትሰማው የሚቀፍህ አይነት ወሬ በተመስጦ የሚያወሩ ሰዎች ሚዲያው ይዘውት እየዋሉ ነው። አንዳንዶቹ በድምፃቸው ለመገመት እንደሚቻለው ወጣቶች ናቸው። አፋቸው ባመጣላቸው ስለሚያወሩት ወሬ የሚያስከትለው ጥፋት ይቅርና ስለሚያወሩት አጀንዳ አንድ ሜትር ወደኋላ መለስ አድርገህ ታሪኩ ብትጠይቃቸው መልስ የሌላቸው ናቸው። ቦፍም 96.3 በቀን 12/09/2009 ዓ/ም ከቀኑ 10:30 ላይ ስለ እግር ኳስ ታሪካችን ያወሩ የነበሩ በድምፃቸው እድሜ እንዳልጠገቡ የገመትኳቸው ሁለት ልጆች “ጋዜጠኞች” የቀድሞ መሪ መንግስቱ ኃይለማርያም ለመጥራት ስማቸው በትክክል ስለማያውቁት ደጋግመው ኃይለማርያም መንግስቱ እያሉ ሲጠርዋቸው

ሰምቻለሁ።ትንሽ ቆየት ብለው ደግሞ ሻለቃ እያሉ ሲጠርዋቸው ሰማሁ።በ13/07/2009 ዓ/ም ማታ በFM 101.1ሬዲዮ ጣብያ ስለ መፅሐፍ ትችት ያቀርቡ የነበሩ ሁለት “ጋዜጠኞች” በደርግ ግዜ፣ ሳንሱር ስለነበረ ጥራት ያላቸው መጻሕፍት ይቀርቡ ነበር ብለውናል።አስቡት እያንዳንዱ ቃል፣ እግር ኳስ፣ትልቅ ህንፃ፣የሰው ቁመት፣የቦታ ስያሜና ሌሎች ፖለቲካና የአገር ማቃጠያ መሳርያ በሆነበት አገር መሆናችንና እነዚህና ሌሎች በተመሳሳይ ሁኔታ ያሉ ጋዜጠኞች ያልናቸው ሰዎች በሌላ ኃይል ተገዝተውም ሆነ በግል ስሜታቸው ወይም ትርጉሙ እምብዛም ስላልገባቸው አሁን ላለው ፖለቲካዊ ትኩሳት የሚያቀጣጥል በጣም የወጣ መልእክት ቢያስተላልፉ ምን ሊከሰት እንደሚችል።አረ ነገሩ ከችግርም በላይ ነው ጎበዝ አንድ እንበል እንጂ?የኢትዮጵያ ፕሪሜርሊግ ንም ያክል የፀጥታ ችግር ሆኖ እንደሚቀጥል አብረን የምናየው ይሆናል?አብረን የምናየው ነው።

ጉዳዩ የሚመለከተው ብርድካስቲንግ ባለስልጣንና የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች እንደሆኑ በሞቱት ከማዘን፣ጉዳት ያደረሱት ከማውገዝና እርምጃ እንወስዳለን ብሎ ከማስጠንቀቅ ውጪ ሌላ ነገር የላቸውም።ቆይ ግን እነዚህ እናዝናለን፣እናወግዛለንና ዝም ብለን አንታገስም የሚባሉ ቃላቶች በሆነ አጋጣሚ ከዓለም ቢሰወሩና ቢታጡ መንግስት የሚለው ሲያጣ ምን ያደርግ ነበር ብዩ ሳስብ ወደ እርምጃ ይገባ ነበር የሚል ስሜት ተሰማኝ።አንጃ ብቻ በጭንቀት ያሰብኩት የሞኝ ሃሳብ ሊሆን ይችላል።ነውም።

ይህንን የመሰለ አገር ገንብተን ስናበቃ፡-



ይህንን የመሰለ አገር እንዲኖረን ሌት ከቀን እየሰር ነው።



ማጠቃለያ:-

ኢህአዴግና መንግስት ስለጤንነታቸው አብዝተን እየተጨነቅን ያለነው ለናንተ በማሰብ አይደለም። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ አባቶቻችን ያወረሱን “ምክረው ምክረው እምቢ ካለ መከራ ይምክረው”። የሚል ዘፈን እየዘፈኑ መሸኘት ነበር። እናንተ ፀሐይ ስትወጣ በፀሐይ ሙቀት እንጀራ ጋግሬ እስካመጣላቸው ጠብቁ እያላችሁን እንኳን ተስፋ ሳንቆርጥ የምንጠብቀው የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ በዚህ ባለንበት ወቅት እጣ ፈንታችን አብዝተ ከናንተ ጋር የተቆራኘን በመሆኑ ነው። አገራችን በሁለት እግሯ ለመቆም እስክትሞክር ለአንድ የሽግግር ጊዜም ቢሆን እንኳን አሁን የኢህአዴግ ጤንነት አስፈላጊነቱ ጎልቶ የታየን ይመስለኛል። ከዚህ በፊትም ለመግለፅ እንደሞከርኩት አሁን በአገራችን ባለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በአመፅና ግርግር ስልጣን ተይዞ አንድ አገር ሆኖ መቀጠል አይቻልም እና ነው። አገር ልትበተን ስለሆነች ኢህአዴግ ለዘላለም ይኑር ማለታችን እንዳልሆነ ደግሞ የተረዳችሁት ይመስለኛል። አሁን ያላቸው የመጨረሻ አጋጣሚ በመጠቀም መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት አሁንም በተስፋ ለጥቂት ጊዜ እንጠብቃለን።

በኔ እምነት ከኢህአዴግ የምጠብቀው አንድ ማርሽ ቀያሪ በአብዛኛው ማህበረሰብ ተቀባይነት ያለው መሪ ሰው ወደ ኃላፊነት ማምጣት አለበት። ኢህአዴግ ራሱ የአራቱ ድርጅቶች የጥምር መንግስት ነው ወይስ የአንድ ፓርቲ አመራር ነው እየሰጠ ያለው የሚል ጥያቄም አለን። ስለዚህ ከብሔራዊ ድርጅቶች ተፅእኖ ወጥቶ ውሳኔ መስጠት ለሚችል ሰው ኃላፊነት በመስጠት ወደ መንግስትነት ተመለሱ። በዚህ ዙርያ እንቅፋት የሆኑ ድርጅታዊ አሰራሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አሰራሮቹ የሚጠቅሙት አገር እስካዳኑ ስለሆነ መወሰን በሚችል የድርጅቱ አካል አስወስናቸው ተግባራዊ አድርጉት። በከፍተኛ አመራሩ ሲደርስ ቀንዱ የኮባ ቅጠል እየሆነ ያስቸገረው ኢህአዴግ በመሰረቱ ውሳኔ ላይ ደርሶ የተጀመረው የፀረ ኮራብሽን ትግሉ ህዝቡ በሚያሳምን ደረጃ ማስቀጠል ይጠበቅበታል።

ከዚህ ጋር በተያያዘ መሰረታዊ ነገር የምለው በዚህ አገር ድርም ሆነ አሁን የወጡ ህግጋትና ድንጋጌዎች ማክበርና ማስከበር ላይ የቅድምያ ቅድምያ ሰጥቶ መሰራት ጊዜ ከማይሰጣቸው ጉዳዮች ዋነኛ ተገርገው እንዲሰሩ እንጠብቃለን። በአሁን ወቅት የህግ የበላይነት ማስከበር መቻል ከህጉ በላይ የኢህአዴግ አባላትም ጭምር መንግስት የለም በሚል ከባድ ተስፋ መቁረጥ ባሉበት ሁኔታ ከአንድና ሁለት ህግ ማስከበር በላይ ትርጉም አለው።

እናንተ የኢህአዴግ አባላትና ደጋፊዎች ድርጅታችን ለማዳን የምታደርጉት ትግል እንዳለ አስባለሁ። ይሁን እንጂ ድርጅታች ለማዳንና የቀደመው ባህሪው እንዲይዝ ለማድረግ ልክ እንደ 1993 ዓ/ም የህዋሃት ካድሬ እያደረጋችሁት ካለው ትግል በላይ ጠንካራ ትግል እንደሚያስፈልግ የእናንተ ስራ ስለሆነ የምለው የለኝም ። እኔ ማለት የፈለግኩት ፅንፈኛ የአገራችን ፖለቲከኞች አገር አጥፊ የሆኑ ሃሳቦች በማህበራዊ ሚዲያ ሲፅፉ ብዙዎቻቸው ተገቢነት ያለው መልስ በመስጠት የምትሳተፉ ቢሆንም አንዳንዶቻቸው ግን እነሱ በወረዱበት ልክ ወርዳቸው ስለ ተለያዩ ሰዎች ስም በመጥራት የፖለቲካ ይዘትና ብስለት የጎደለው ተራ ስድብና አላስፈላጊ ሃሳብ ስትገልፁ ይታያል። ታዲያ እነሱም የፈለጉት ይህንኑ ነበርና ስሜታዊነታቸው በፈጠረው ችግር በመጠቀም አገር የማፍረስ አጀንዳቸውን እንዲፋጠን እያደረጋቸው ነው። በሌላ አገላለፅ እናንተም በሌላ አቅጣጫ ወደ ብተና ኃይሉ ተቀላቀላችሁ ማለት ነው። ስለሆነም ለሁላችን የሚጠቅም ስራ እንስራ እላለሁኝ። እርግጥ ነው ጠላቶቻችን አጀንዳቸውን ለማቀላጠፍ ሲሉ የኢህአዴግ ደጋፊዎች ስምና ምስል እየተጠቀሙ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ፣ ህዝቡን ወደ ስሜት የሚያስገቡ ሃሳቦች በማሰራጨት አጀንዳቸው እየፈፀሙ ይገኛሉ። ለነዚህም በማስረጃና በበሰለና በሰከነ መልእክት ማጋለጥ ይጠበቅባቸዋል።

በስተመጨረሻ የተጠቀምኩባቸው ምስሎች በሙሉ በኔ እውቀት፣ ችሎታና ጥረት የተገኙ ሳይሆኑ የተለያዩ የፌስ ቡክ ጓደኞቼ በተለያዩ ግዜ ከለቀቅዋቸው ውስጥ ለዚህ ፅሁፍ ይጠቅማሉ ያለኳቸውን ኮፒ በማድረግ የተጠቀምኳቸው ናቸው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁ።

ሰላምወርቅ ሁላገር ነኝ ከአዲስ አበባ

በ E-mail..... agerawiguday@gmail.com ወይም

Facebook [selamwerq huluager](#) እንገናኝ።